

ዩ ኤስ የሌበር ዲፓርትመንት (የሠራተኞች ጉዳይ ዋና መ/ቤት)

2019 የአስከፊ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛ ግኝቶች

ኢትዮጵያ

አስከፊ የሆኑት የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛዎችን ለማስወገድ ኢትዮጵያ በ2019 (በ2011/12) መለስተኛ አዎንታዊ የሆነ እርምጃ አስመዝግባለች። መንግስት አዲስ የሠራተኛ አዋጅ አውጇል፤ ይህም በሠራ ላይ ለመሰማራት አነስተኛ ዕድሜ ከ 14 ወደ 15 ከፍ እንዲል አድርጓል፤ በኢትዮጵያ በሕፃናትና በግዳጅ የጉልበት ሠራዎች ላይ የተሰማሩ ድርጅቶችን ሠራ የሚገድብ የ 2009 (2001/2) ሕግን በመተካት የሲቪል ማኅበራት ድርጅቶችን አዋጅ መንግስት አፅዷል። ከውጪ በሚያገኘው ድጋፍ መንግስት እጅግ በጣም የከፋ የሕፃናት የጉልበት ስራን ፕሮግራም በመቅረፍ አዳዲስ አቀራረቦችን ለመፈተሽ እና ለመለካት እንዲሁም ለመለየት ውጤታማ አካሄዶችን ተግባራዊ አድርጓል። ቢሆንም ግን ሕጻናት ኢትዮጵያ ውስጥ በአስከፊ ሠራዎች ላይ መሰማራታቸውን የቀጠሉ ሲሆን እየተገደዱ ለቤት ሠራተኛነት እና ለንግድ ወሲባዊ ብዝበዛ ተጋልጠው ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሕጉ መሰረታዊ ትምህርትን ወይም ለትምህርት አነስተኛ የትምህርት ዕድሜን ባለማካተት እና በትምህርት ላይ መሰማራት አለባቸው ብሎ ባለማስገደዱ ሕጻናትን አስከፊ ለሆኑ ሠራዎች እንዲጋለጡ ይዳርጋቸዋል። የሕጻናትን ሠራ የሚቋቋሙ ማህበራዊ ፕሮግራሞች ከፍተኛ የሕጻናት ሠራ ባሉባቸውን መስኮች ላይ በብቃት ያነጣጠሩ አይደሉም።

በሪፖርቱ መሠረት የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን ከኢትዮጵያ ለማስወገድ በይበልጥ ያግዛሉ የተባሉ የእርምጃ ምክረ ሃሳቦች ተለይተዋል።

መስክ	የእርምጃ ምክረ ሃሳብ	የተፈጻሚነት ዓመት (ታት)
የሕግ ማዕቀፍ	በ ILO ሲ 138 መሠረት የሙያ ሥልጠናን ተከትለው ልጆች ወደ አደገኛ ሠራ የሚገቡበትን አነስተኛ ዕድሜ ያሳድጉ።	2009 – 2019 (2001/2 – 2011/12)
	ሽመናን ጨምሮ ለሕጻናት የተከለከሉ አደገኛ የልማድ ሠራዎች አጠቃላይ መሆናቸውን ማረጋገጥ።	2016 – 2019 (2008/9 – 2011/12)
	ነጻ መሠረታዊ ትምህርት እና ከአነስተኛ የቅጥር ዕድሜ ጋር የተጣጣሙ ትምህርት አስገዳጅ የሆነበትን የትምህርት ዕድሜ በሕግ መወሰን።	2012 – 2019 (2004/5 – 2011/12)

መስክ	የእርምጃ ምክረ ሃሳብ	የተፈጻሚነት ዓመት (ታት)
ማስፈጸም	የሥራ ሁኔታ መርማሪዎችን ለማጠናከር ቅጣት እንዲበይኑ ፈቃድ መስጠት።	2013 – 2019 (2005/6 – 2011/12)
	ከ(ILO) ቴክኒካዊ ምክር ጋር ተመጣጣኝ እንዲሆን የሥራ ሁኔታ መርማሪዎችን ቁጥር ማሳደግ	2015 – 2019 (2007/8 – 2011/12)
	የሥራ ቦታ ደህንነት መርማሪዎች በሁሉም የሥራ ዘርፎች በሥርዓት የሚመራ ምርመራ ለማካሄድ የቅድሚያ ስልጠናን ማግኘት፣ በቂ ግብዓት ያላቸው እና ከሌሎች ኤጄንሲዎች ጋር በብቃት መተባበር መቻላቸውን ማረጋገጥ።	2009 – 2019 (2001/2 – 2011/12)
	በአገር በቀልም ሆነ በኬላ ተሻጋሪ ሕገወጥ ሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ ምርመራ መካሄዱን ማረጋገጥ።	2013 – 2019 (2005/6 – 2011/12)
	ከሕጻናት የጉልበት ሥራ ጋር በተያያዘ የተከሰቱ ብዝበዛዎች እና የተለለፉ ቅጣቶች፣ የተካሄዱ ምርመራዎች፣ የተጀመሩ ክሶች እንዲሁም የተገኙ ጥፋቶችን መረጃዎች ማሰባሰብ ፣ መለየት እና ማተም።	2009 – 2019 (2001/2 – 2011/12)
ማስተባበር	ሕገ-ወጥ የሕጻናት ጉልበት ብዝበዛን ለመዋጋት ተግባራዊ የተደረጉ የማስተባበር ዘዴዎች ውጤታማ ይሆኑ ዘንድ በቂ ገንዘብ የተመደበላቸው መሆኑን እና በብቃት ኮሚቴዎቹ መግባባት፣ መተባበር እና መደጋገፍ መቻላቸውን ግልፅ ማድረግ።	2015 – 2019 (2007/8 – 2011/12)
የመንግሥት መመሪያዎች	በትምሕርት ዘርፍ የልማት ፕሮግራም፤ በብሔራዊ የቴክኒክ እንዲሁም የሙያ ትምሕርት እና ሥልጠና ስትራቴጂ እና በብሔራዊ የወጣቶች ፓሊሲ ውስጥ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛን የማስወገድ እና የመከላከል ስልቶችን ማቀናጀት።	2013 – 2019 (2005/6 – 2011/12)
	ያሉ ፓሊሲዎች እና የድርጊት ዕቅዶች አስከፊ የሆኑ የሕጻናት የጉልበት ብዝበዛዎችን ለመመከት በታቀዱት መሰረት መተግበራቸውን ያረጋግጡ።	2018 – 2019 (2010/11 – 2011/12)
ማህበራዊ ፕሮግራሞች	በገጠራማ አካባቢዎች የትምሕርት መዳረሻን በማሳደግ፣ የትምህርት ቤቶች ርቀትን በመቀነስ፤ ተጨማሪ መምህራንን በመቅጠር፣	2010 – 2019

መስክ	የእርምጃ ምክረ ሃሳብ	የተፈጻሚነት ዓመት (ታት)
	የመጻፍ ተቆማትን በመገንባት እና የትምህርት ቤት ወጪዎችን በማስወገድ ለሁሉም ሕጻናት ትምህርት የማግኘት እድላቸውን ከፍ ማድረግ።	(2002/3 – 2011/12)
	ማህበራዊ የጥበቃ ፕሮግራሞችን በመፍጠር ወይም በማስፋፋት ግብርናን እና የቤት ውስጥ ሥራዎችን ጨምሮ ልጆችን ከማንኛቸውም የህጻናት ጉልበት ብዝበዛ እንዲርቁ ወይም እንዲወጡ ማድረግ።	2009 – 2019 (2001/2 – 2011/12)
	ማገገምያ እና መልሶ ማቋቋሚያ መሰል የማህበራዊ ግልጋሎቶች ተቋማት በአገሪቱ ዙሪያ መኖራቸውን ማረጋገጥ።	2009 – 2019 (2001/2 – 2011/12)